

ግቢው ! ዩኒቨርሲቲው !!

(አሥራደው ከፈረንሳይ)



እንዳልነበሩበት - ተናዳፊ ንቦች ፤
ለህዝባቸው ጥቃት - ዘብ ቆሞ አዳሪዎች ፤
የዕውቀትን ጥበብ - ትምህርት ቀስመውበት፤
ለለውጥ ሃዋሪያነት - ሃሳብ ላመኑበት፤
በአንድላይ ተነስተው - እንዳልተመሙበት፤
ዘመን አሳልፎ - ዘመንን ደርቶ ፤
ሳየው ይገርመኛል ግቢው አንቀላፍቶ ፤
ግቢው አንኮራፍቶ ።

" ፋኖ ተሰማራ - ፋኖ ተሰማራ ፤ "
" እንደነ ሆ ቺ ሚን - እንደ ቼ ጉቤራ ፤ "
" መሬት ላራሽ ይሁን - ገባርነት ይጥፋ ፤ "
" የድሃ ልጅ ይማር - ትምህርት ይስፋፋ ፤ "
ሃሳብን በሃሳብ - እያሞሻለቅን፤
ትምህርት እንማር - እንቅሰም እውቀትን ።

ማለቱ ቀረና !

የአይምሮ ባዶነት - የሃሳብ ድህነት፤
የህሊና ዝገት - ሃሞተ ቢስነት ፤
ተደማምረውበት - ጎሣ_ ዘረኝነት ፤
ይታያል ተኝቶ - ግቢው አንቀላፍቶ ፤
ግቢው አንኮራፍቶ ።

የባዶነት ስሜት - ኳኳታ _ ኳኳታ ፤
የውስጣዊ ቁሸት - ክርፋት _ ክርፋት ሽታ፤
ቁም በቀል ጥላቻ - ተደማምረውበት፤
ይታያል ተኝቶ - ግቢው አንቀላፍቶ፤
ግቢው አንኮራፍቶ ።

ዘመን አሳልፎ - ዘመንን ሸኝቶ ፤
የዘርና ጎሣ - ድራቶ ደርቶ ፤
ሳየው ይገርመኛል - ግቢው አንቀላፍቶ ፤
ግቢው አንኮራፍቶ ።

ኩርር !! ኩርር !! ኩርር !!

አንድ ቀን

በአገራችን ኢትዮጵያ፤ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች፤ በተማሪዎች መሃከል ያለው ፤ የዘርና የጎሣ፤ የቂም በቀል ጥላቻና ብጥብጥ፤ ህወሓትና አጋሮቹ፤ የዘር ፖለቲከኞች ለ30 ዓመታት፤ ተክለው እየከተከቱ ያሳደጉት ቁልቋል ውጤት ነው ።

የዘርና የጎሣ ፖለቲካ አቀንቃኞችና ካድሬዎቻቸው፤ ወጣቱን አይኖቹን ብቻ ሳይሆን፤ አይምሮውንም በዘርና በጎሣ መሃረብ ከልለው በማደናበር፤ ወጣቱን አመክነዋል፤ አገራችንንም ገድለዋል ።

የዘርና የጎሣ ፖለቲከኞች የሠረቁት፤ የአገራችንን ሃብትና ንብረት ብቻ ሳይሆን፤ የወጣቱን ህልምና ዕድሜ፤ የአገራችንንም ሠላምና ልዕልና ጭምር ነው ።

የራሳቸውን ዕድሜ አገባደው፤ በወጣቱ ዕድሜ ገበጣ የሚጫወቱትን፤ የዘርና የጎሣ ፖለቲከኞች፤ ወጣቱ በአብሮነቱ ጸንቶ በመተባበር በቃ ሊላቸው ይገባል ።

መማር ማለት፤ የአስተሳሰብ አድማስን በማስፋት፤ በአብሮነት ማማ ላይ ሆኖ ፤ አርቆ በማስተዋል፤ ዛሬን በሠላም እየኖሩና እየተማሩ፤ ነገን በተስፋ በማለምለም ፤ ለራስ፤ ለቤተሰብና ለአገር ዋልታ መሆን ነው ።

በግጥም ያቀረብኳት ወቀሳዬን ሰምቶ፤ ወጣቱ በአብሮነት ማማ ላይ ሆኖ፤ እጅ ለእጅ በመያያዝ፤ አገር ገዳይ ትውልድ ከመሆን ይልቅ ፤ አገር ገንቢ የመሆን ተስፋንው እንዲሰንቅ ምኞቴ ነው ።